

# ይድረስ ለኮሚሽነር አበረ ኡዳሙ "ጀኔራል አሳምነውን እብድ?"

ከዘውዲቱ የማነ

2019-06-27

መቸስ እኔና አንተ ስለ አማራውም ሆነ ስለኢትዮጵያ ጉዳይ ብዙ ጊዜ ተነጋግረናል። ቁጭት እንዳለብህም የማውቅ ይመስለኝ ነበር። ግን ነገሩ ሁሉ ተዘበራረቀብኝ፤ በዚህ ሰዓት እውነቱን የሚነግረን ቀርቶ ጠላቴ ባለው ሰው ተቃራኒ የቆመና ሚዛናዊ ፍርድ ለመስጠት የሚሞክር ሰው አጣሁ። በዚህ ደግሞ ሀዘን መስማት ብቻ ሳይሆን ተስፋ የመቁረጥ ስሜትም አለኝ።

በመጀመሪያ ኮሚሽነር የሚለውን ቃል የማልጠቀመው በሌላ ምክንያት ሳይሆን እኔ ቀደም ብዬ የምጠራህ በስምህ ስለሆነ ብቻ ነው።

አበረ ለስም "የፓሊስ ኮሚሽነር ኮሚሽነር የሚል ማእረግ" ይዘህ በጀኔራል አሳምነው ፅጌ ላይ የሰጠኸው ተራና ከአንድ የፓሊስ መኮነን የማይጠበቅ ፍርድ ገምድል ፍርድህ በእጅጉ አሳዝኖኛል።

አንተ የተናገርከውን ያዳመጡ፤ አንተም እኔም የምናውቃቸው የሰብካሌ ሰዎች ሲዘገንናቸው አይቸ፤ ደፍሬ ለማዳመጥ ተሳቅቆ፤ ተሳቅቆ፤ ቀን ወስጆ ውየ አድሬ ባዳምጠው የፈራሁት አልቀረም በአፀያፊ ቃላቶችህ ህመም ተሰማኝ፤ በቸኮለው ፍርድህ የፓሊስነት ብቃትህን ጥያቄ ውስጥ አስገባሁት።

ምስክር ሳይኖር፤ በፍርድ ቤት ሳይረጋገጥና ሳይፈረድ፤ ጀኔራል አሳምነውን በእናንተ ቸልተኝነትም ይሁን አጎብዳጅነት እንዲገደል ተደርጎ ራሱን መከላከል በማይችልበት ሁኔታ መወንጀልህ ሳያንስ፤ አማራ ከሚደርስበት ጥቃት ለመከላከል ደፋ ቀና የሚል በግፍ የተሰዋ ጀግናችንን ለማንቋሸሽ የተጠቀምክባቸው አፀያፊ "እብድ፣ አእምሮው የተነካ" ወዘተ የሚሉ ቃላቶችህን በሀይል የታጨቀው ድምፅህ ወገንተኛ እንጅ የህግ ሰው አያስመስልህም። ለነገሩ ሰውየው ማንም ቢሆን በፓሊስ መወንጀል አልነበረበትም። በተለይም በዶክተር ያልረጋገጠ የአይምሮ ህመምተኛ ማድረግ በየትኛውም ሚዛን ትክክል አይሆንም።

ሰማኸኝ አስረስ የተባለ የአንተ ቢጤ ሹመኛ በተናገረው መሰረት ጀኔራል አሳምነው ፅጌ በተለያየ ቦታ በአንድ ጊዜ ወንጀል ሲፈፀም አይተነዋል (አዳፍኔ የሚመስል) ተብሎ በተወነጀለበት ሰዓት ለአንተ ደውሎ ቢሮህ እንደነበርክ ነግረኸዋል። ስለዚህ አንተ ጀኔራል አሳምነውን "ይህን ነገር የሰራው መሪው አሳምነው ነው" ለማለት እንዴት አስቻለህ? የት አየኸው? ወይስ ይህ መንፈስ የሆነ ጀኔራል በዛው ሰዓት አንተም ቢሮ መጥቶ ጥቃት ይፈፀም ነበር? ጀኔራሉ ለጥቃት አንተ መስሪያ ቤት ካልነበረና አንተም አጋርህ እንዳለው ከቢሮህ ካልወጣህ ይህ በኢቲቪ የሰጠኸው ምስክርነት አስተዛዛቢ ነው። ያላየውን ነገር እንኳን የፓሊስ ኮሚሽነር ተራ ግለሰብ ይመስክራል ወይ?

ሌላው የሚዘገነው ነገር "በልዩ ኃይሉ ላይ ስራ ልንሰራ ነበር ቀደመን" ም ብለህል። ለዚህ ነበራ የዶ/ር አብይ መከላከያ ስራዊትና ፌደራል ፓሊስ ባህርዳር ቀደም ብሎ የገባው? አልገቡም እንዳትል ጀኔራል አሳምነው በሚዲያ የተናገረው ነው።

በእርግጠኝነት የምነግርህ አንተ እብድና አእምሮው የተነካ ያልከው ጀኔራል አሳምነው ፅጌ በግፍ ቢያልፍና ስሙ ቢጠለሽም አሁን የሚሆነውንና እሱ አቅዶት የነበረውን ያየ ጀግና የእንዳለው ይኖራል። አርቆ አሳቢ ጀግና ነውና ስሙ ከመቃብር በላይ ይውላል። አማራ በዚህ መንገድ የሚያሰበው ደግሞ እሱን ፍፁም ነው ብሎ ሳይሆን የተሰራበት ደባ፤ የስም ማጠልሸትና የተዘበራረቀውና እርስ በርስ የሚጣረሰው የምስክሮች ቃል አለመገጣጠም መልስ ስለሚሆነው ነው።

በነገራችን ላይ እንደመቀራረባችን ስለ አገራችን ጉዳይ ብዙ አውርተናልና ያኔ እኔ ግንቦት ሰባት ጋር አዲስ አበባ አብረህ ስትገባ ለአማራው ጉዳይ ነው ስትለኝ እንዴት ይሆናል? ብዮህ ነበር።

በድጋሚ ሹመትህን ስትልክልኝ እንኳን ደስ አለህ ብዮ ጥርጣሬየን ትቸ "አሁን ሰው የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው። መቸም የተሰጠህን ስልጣን ተጠቅመህ ነገሩን ሁሉ መስመር እንደምታሲዘው ተስፋ አለኝ። የግንቦት ነገር መነሳቱ ስለማይቀር ጥሩ አጋጣሚ ተጠቅመህ ነገሩን ግልፅ ብታደርገው በድንብ የማያውቁህን አማሮች ስጋት ይቀንሳልና እንደሚሆን አድርግ" በማለት ሁሉንም በቅንነት አይቸው ነበር።

አስታውሳለሁ አማኑኤል አብነትም በሶሻል ሚዲያ "የተማረና እድሜውን ሙሉ ለአማራ ሲታገል የኖረ የክልል ኮሚሽን ሀላፊ ከሀገረ አዉሮጳ እንደመጣልን ሰማን። ስለአማራ ሲናገር ልብን የሚያሞቀው ኮሚሽነሩ የእኔ ጀነራል አሳምነውን ከንድ ብብዙ መጠን እንደሚያጠነክርም ሰምተናል" ብሎህ ነበር።

ግን ለምን አበረ ለምን አማራ ዳግም እንዳይነሳ ሁኖ አከርካሪው ተመታ?

ለምንስ ከተሰጠህ ስልጣን ወርደህ በተራ ስድብ ጀነራል አሳምነውን አጣጣልከው?

ለምን አበረ ለምን አሁንስ በመላው ኢትዮጵያ አማራ ይታፈሳል? ይሳደዳል?

የአብን አባላት 260 ሰው ሲታሰር ምን ትላላችሁ? የአስራት ጋዜጠኞችና የባልዳራስ አመራሮችስ ለምን ታሰሩ?

ጀነራል አሳምነው የፈራው የመከራ ቀን የደረሰ አይመስልህም? ተስፋችሁ በማን ላይ ነው?

የዶ/ር አብይ መከላከያ ሰራዊትና ፌዴራል ፓሊስ ከዚህ ከመከራው ቀን በፊት ቀደም ብለው ባህርዳር ገብተው ምን እየሰሩ ነበር?

እነ እስክንድር ነጋ ባህርዳር ሊመጡ ከተወሰነ በኋላ ፓሊስ በጀት የለኝም ብሎ ነበር አሉ። ይህ ከማን የመጣ ውሳኔ ነው? የማን ትእዛዝ እየተፈፀመ ነው?

አሁን በዚህ ሁሉ ውጥረት የአማራው የህልውና ትግል እንደተጠለፈ አታውቅም? ወይስ ከጠላፊዎቹ ነህ?

አንተ የቆምከው ለአዴፓ ነው? ለቀድሞው ግንቦት ሰባት ነው? ለነዶ/ር አብይ ነው? ወይስ ግፍ ለሚፈፀምበት አማራ የህልውና ትግል?

አዴፓ በሶስት ዙር ሚሊሽያ አሰልጥኖ አስመርቆ፣ የአማራው አዴፓ ገና በአንደኛው ዙር የሰለጠኑትን ለመቀበል ለምን ተቸገረ?

ጀነራል አሳምነው ከፀጥታው ስጋትና ከሚሊሻው ቅጥር ውጭ ምን የተለየ አጀንዳ ነበረው?

"በአህያ ቁርበት የተሰራ ቤት ይፈራርሳል ጅብ የመጣ ለት" እንዲሉ የሚሆነው ሁሉ ሆነ። አሁንም የሚያዋጣችሁ ከአማራው ህዝብ ጋር መቆም ነው። የሚፈናቀለው ህዝብ ቤት አልባ እንደሆነ ክረምት ገባ፣ ዛሬም መፈናቀል፣ መሞትና መሳደድ አሁን ደግሞ በመንግስት መታፈንና መታሰርም አለ። የአማራ ህልውናና እንደሰው የመኖር መብቱ መቸ ይከበራል ብለን እናስብ? ስለዚህ እንደ እኔ

እውነታውን ገፍተው ፈርተው ጠልተውት

አሳምነው ፅንኔን አፈር ቢያለብሱት

ሽ ሆኖ ይበቅላል ጀግናው ወደፊት

የሚለው የአማራ ህዝብ ሁሉም ነገር እንቅስቃሴ ስለሆነበት እናንተ የምትሉትን ብቻ አሜን ብሎ አይቀበልም። ከላይ የጠቀስኳቸውንና ሌሎችም ጥያቄዎች ይጠይቃል። ኮሚሽነር አበረ አዳሙ እንግዲህ የአስር ደቂቃ ንግግርህን ደግመህ አዳምጠውና ከበረታህ ለጥያቄዎቻቸው መልስ ስጠኝ ካልሆነም ለጥያቄዎቻቸው መልስ እንዳለህ ራስህን ጠይቅና በከባዱ ፍርድ ቤት በህሊና ዳኛ ተዳኝ።

<https://www.youtube.com/watch?v=BxGBLM6eTLI>